

የነበርን ሲያወሩት..... !

ሀገር ፍትህ አጥታ፣ እንዲያ ስታጣጥር
አመጽን ጸንሳ፣ ስትቃትት ሌት፣ ቀትር
አብዮት ፈንድቶ፣ ሲነድ ከዳር፣ እዳር
ድንጋይ እያቀበልን፣ ስማን! እንል ነበር
ተው ስማኝ ! ሀገሬ፣ ከግቢ ሲዘመር
ፋኖ ተሰማራም፣ ከጎራው ላይ ነበር
ነፍስ አባት አርገነው፣ ብንጠራው ለዝክር
ዲሞን እየረጨ ያስወግረን ጀመር

በማርክስ ማንጌስቶ፣ በሌኒን ትረካ
በማኦ ድርሰቶች፣ በተሜ ሰበካ
ነባር ሥርዓት ፈርሶ፣ በአዲስ ሲተካ
ኢትዮጵያ እንጀራዋ፣ ያለ እርሾ ተቦካ

የታሪክ ስንክሳር፣ ዘመን ያቀለመው
የኢ.ሕ.አ.ፓ ስሪት፣ ትውልድ ያዳወረው
የማንነታችን፣ የዜግነት ማማው
ዓላማ የማይስት፣ ችግር የማይፈታው
ዓመታት ተሻግሮ ጠረን ያልለወጠው
የሌላ እማይሻ፣ የሱን የማይሰጠው
የቃል መፋረጃ፣ የዛ ትውልድ አርማው
እማይዘም ምሰሶ፣ ኢ.ሕ.አ.ፓ ኪዳን ነው።

ያብሮነት ወጋግራ፣ የልዩነት አምባ
የዘር ሐረግ ግማጅ፣ ያገር ልጅ ወስከንባ
ያብዮት እጨጌ፣ የርእዮት ካባ
የፓርቲ መሰላል፣ የነጻነት እንባ
የሰቆቃ ቅሪት፣ የትግል ሰለባ
የትልቅ የትንሽ፣ የሴት፣ የወንድ አምባ
ያርነት ተሟጋች፣ የሸንገው ሊጋባ
ኢ.ሕ.አ.ፓ ሀገር ነው የፋኖዎች አምባ

የተጋድሎ ምህዋር፣ ያገር ስሪት ከፈን
ያመጽ መኖሽሪያ፣ ኢትዮጵያዊ ድንኳን
ያብዮት መባቻ፣ የትግል ማእዘን
የፍልስፍናው ሊቅ፣ የማሌ ቃል ኪዳን
የተሰፋ ሽል ቅሪት፣ የግፍ ቋት ማህጸን
የትውልድ አሻራ፣ የደም ስሪት ቁርባን
የእኛነት መለያ፣ የአብሮነት ከፈን
ኢ.ሕ.አ.ፓ የደም ሥር ያቀለመ ትግሉን

ይዘክር ካልንማ፣ እንዲህ ነው ስም ማንሳት
በዱር በከተማው ፣ ውርማ የኖርንበት
በቁር፣ በሃሩሩ፣ የተፋተግንበት
በሌት በመዓልቱ፣ የተሳደድንበት

በአምባገንን፣ ባንዳ፣ የተወገርንወበት
በዱር በከተማ፣.....
ደም የረጨንበት፣ ነፍስ የገበርንበት
እሳት በገላ ላይ፣ የተሳለቀበት
ካቴናና አኮርባጅ፣ የተቀለብንበት

እናቶች ከጓዳ፣.....
አባቶች ከደብሩ፣ ዋይታ ያሰሙበት
ከእምዬ ጉያ፣ ልጅ የነጠቁበት
አባትም ከክንዱ ምትኩን ያጣበት
ጁንታ ባገር ነግሶ፣ ሰው የቀቀለበት
ምድር በእንባ ታጥባ፣ ደም ያወዛችበት
የቁርጥ ቀን ልጆች፣ ሰንደቅ ያቆሙበት
ከተገንጣይ ባንዳ የተናነቅንበት
ገለው የሞቱበት፣ ቆሰለው ያስከበሩት
ይኸ ነበር ታሪኩ፣.....
ኢ.ሕ.አ.ወ.ሊ ማለት፣ ኢ.ሕ.አ.ሠም ማለት
ኢ.ሕ.አ.ፓ ምንጭ ነው፣ የማይደርቅ ቀድተውት

አደባባይ ውለን፣ ገድል መስራታችን
ወህኒ መጣላችን፣ የመሰደዳችን
ነፃነት ብለን ነው፣ ግፍ መጨለጣችን
ለሀገር ለወገን፣ የመሰዋታችን
እነዲያ የገበርንለት፣.....
መተኪያ የሌለው፣ አበባ እድሜያችንን
ክቡር ደማችንን፣ እውቀት ሥራችንን

የወረሰነው ከልምድ፣ ከለውጥ ሃዋርያት
ኢ.ሕ.አ.ፓ ነው መባል፣ ነፃነት ነው፣ ኩራት
ኢትዮጵያዊ ሚሰጢር፣ ዓላማን መጋራት
የተጋድሉ መድብል፣ ለሀገር ደህንነት
የጀግንነት ትውፊት፣ የጓድ አርማ ሥሪት

እስኪ ላነሳሳህ፣ እንደ ልጅነቴ
ፈኔ እንኳ ቢሰምር፣ ወጥቶ ወንድነቴ

የማለዳው ሥራህ፣ ትዝ ትዝ ይለናል
እንደ ለጋው እድሜ፣ ፋናነት ያምረናል
አናናይህ ከማዶ፣ ተራራው ጋርዶናል
ዛሬም ባንተው መጀን፣ ድረስ፣ ያስብለናል

እንደ ወላጅ ጎጆ፣ የተጠለልንብህ
በኢትዮጵያ ጉዳይ፣ አምሳያም የለብህ
የሁላችን ደብር፣ ዋልታውም አንተው ነህ
ሰሞነኛው ይግባ፣ ይታጠን መንበርህ

ሙሉ ነው ግለትህ፣ ጽኑ ነው ዓላማህ
ሳብ፣ ሸብ፣ አድርገን፣.....
አኑረን ከጉያህ፣ ያሙቀን፣ ትንፋሽህ
ይፍጀን ትኩሳት፣ እኛው ነን ውበትህ
እኛው ነኝ ቅሪትህ

እንደ ዘመነኞች፣ ሸንገላ እነኳ አታውቅም
ሥራህ መራራ ነው፣ ለግራው፣ ለቀኙም
ያገር ልጅ ነው ምንዳህ፣ ወጃጅክም ጠላትክም
ይዘከራል ስምህ፣ በክፉም፣ በደጉም

ባደባባዩማ፣ ሁሉም ታይቶበታል
እንዳንተ ካገሩ፣ ማን ተመርጠቦታል
ባለሟል ነህና፣ ከሸንገው ለመዋል
እንደልማዳችን፣ ተው ስማኝ እንበል

ነበርን ለታሪክ፣ መባቻ እንተውና
ጃሉ ብንል ይሻል፣.....
ዘንድሮም እንደ አምና፣ ደግሞ እነደ ካቻምና
ኢትዮጵያ እንደሁ ያው ነች፣.....
አምናም በልመና፣ ዘንድሮም ልመና
ምን እድገት ተገኝቶ፣ አንጀት የሚያጠና
ምንስ መሪስ አለና፣ መንፈስ የሚያቀና
ድህነት በእልፍጅ፣.....
ጎጠኝነት ካልጋው፣ ሰፍኖ ቀርቷልና

ነገርና ገመድ፣ አይወድለት ሲከር
እስኪ ሰላ እንበል፣ መላ እንኳ ቢፈጠር
ጤዛ እድሜው ቢረዝም፣ አይደርስም ከቀትር
ኢ.ሕ.አ.ፓም ይዘጋጅ፣ እኛም ቀስት እንወድር

ጀበርናችን ይጥበቅ፣ ከእልፍኙ እንግባበት
ወኔያችን ይቀስቀስ፣ ይንቆራጠጥበት
ሀሞታችን ይምረር፣ ፋኖ እንዘምርበት
እንደ አንበሳ ደበል አናስደምምበት
ኢትዮጵያን ተቤኸተን፣ ድል እናብስርበት

እንኳን ለ39ኛው ዝክረ በዓል አደረሳችሁ፣ አደረሱን !

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ !!!
ድል ለኢ.ሕ.አ.ፓ !!!
እናቸንፋለን !!!!!
እግኢአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ !!!

አክሊሉ ሃይሉ
Ahailu99@gmail.com
ፍራንክፈርት (ኖቬበር - 2011)